

# ገንጣይን እየደገፉ፤ ለአገር ሉዓላዊነትና ሕልውና መቆም አይቻልም፡-

February 2, 2017

ግንቦት ሰባት የሚባል በንቅናቄ ስም የተቋቋመ ድርጅት ለኢትዮጵያውያን ዲሞክራሲና ነፃነትን አጎናጽፋለሁ። በሚል ለአለፉት ሰባት ዓመታት ሲዋትት መቆየቱ ይታወቃል። ድርጅቱ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ በየወቅቱ የሚያነሳቸው የትግል ስልቶች ምናባዊ ከመሆን ባለፈ እስከ አሁን የተጨበጠ ፋይዳ ያለው ውጤት አላሳየም።

በተለይም በዲያሰፖራ የሚገኘው ኢትዮጵያዊ ሀብትና ንብረት የሆነውን ኢሳት የራዲዮና የቴሌቪዥን ጣቢያ ያላንዳች ይሉኝታ የግል ተጠቃሚ በመሆን ሲያካሂድ የቆየው ድርጅታዊ ፕሮፖጋንዳ ምቹ ሁኔታን ስለፈጠረለት፣ ብቸኛና ግዙፍ ድርጅት መስሎ በመታየቱ በሃገር ፍቅር ሰሜት እየተቃጠለ ነጻነት የራብው፣ ከሃገረ ውጭ የሚገኘው ኢትዮጵያዊ ወገኖችን ድጋፉን ሲሰጥ ከረሞል።

እውነትና ንጋት እያደረ ይገለጣል እንዲሉ በየጊዜው እንደ ስልት እየለዋወጠ የሚያቀርባቸው የትግል እንቅስቃሴዎች ሁሉ የማይጨበጡ፣ የማይዳሰሱ፣ ከእውነትና ከሕይወት ጋር ያልተገናዘቡ በመሆናቸው በብዙዎቹ የድርጅቱ ድጋፍ ሰጭዎች ዘንድ ጥያቄን አጭሯል።

የዚህ ድርጅት ሊቀመንበር ዶክተር ብርሃኑ ነጋ በስልጣን ጥም የሰከረ ባህሪውን ለማርካት፣ ከፋሽስቱ ኢሳይያስ አፈወርቂ ጉያ ያለአንዳች ተው ባየነት መሸነጡ በድርጅቱ ውስጥ አምባገነንነት እንደሰፈነ ጠቆሚ ይመስላል። በማንኛውም ጊዜ በማንኛውም ስፍራ የእናት ጡት ነካሾችን የሚያዛምዳቸው ብቸኛው አንድነታቸውና የጋራ ባህሪያቸው ከሃዲነት፣ ሃሰተኛነት፣ ጨካኝነት፣ የራስን ህልውናና ጥቅም ማስቀደም በመሆኑ በሁለቱ ግለሰቦች መካከል እየተካሄደ ያለው ወዳጅነት በዚህ ላይ የተመሰረተ ያደርገዋል።

ኢሳይያስ አፈወርቂ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች መልእክተኛ በመሆኑ በመሃል አገር ፋሽስቱ የወያኔን የቅኝ አገዛዝ መስርቶ ኢትዮጵያውያንን እያትራመሰ ያለና ኢትዮጵያንም ያለ ባሕር በር ያስቀረ ጠላት ነው።

ግለሰቡ በዙርያው ከሚገኙ መንግሥታት ጋር በስምምነት የማይኖር፤ በጠብ አጫሪነቱ የታወቀ ከመሆኑም በላይ በራሱ ሕዝብ ላይ በሚፈጽመው ፋሽስታዊ ተግባር ምክንያት የተነሳ በሽዎች የሚቆጠሩ ኤርትራውያን ወንድሞቻችን በየእለቱ ሀገር ለቀው የሰደዱሉ። ብዙዎችም ባህር ሰምጠው ቀርተዋል። ከፊሉም በየበርሃው በውሃ ጥምና በርሃብ ለማለቃቸው ከዓለም ሕዝብ የተሰወረ አይደለም።

በቅርቡ በተባበሩት መንግሥታት የሰብአዊ መብት ጉዳይ ቢሮ በሰው ዘር ማጥፋት ወንጀል (ጀኖሳይድ) ሪፖርት ቀርቦ ሁኔታው እየተጣራ ቢገኝም ውሻ በበላበት ይጮሃል እንዲሉ ግንቦት ሰባትና ኢሳት የተባሉ ድርጅቶች፤ ይህ ጉዳይ ለህልውናቸው መቅሰፍት እንደሆነ በመገንዘባቸው ከኢሳይያስ አፈወርቅ ጎን መቆምን መርጠዋል።

- ትላንትና የኦሮሞ ሕዝብ በፋሽስቱ የወያኔ መንግሥት ህጻናት ሳይቀር በየአውራጃዳናው ደማቸው ሲፈስ ፒቲሽን እናስፈርም አላሉም።
- በወልቃይትና ጠገዴ ፤ በአርማጭሆና ጠለምተ እንዲሁም በዳባት ሕዝብ ላይ ወያኔ እየፈጸመ ላለው ግፍ የሰፈነበት እሥራት፤ ግርፋት፤ ግድያና ሰቆቃ ፒቲሽን እናስፈርም አላሉም።

• በአዋሳ፤በጋምቤላ፤በጅጅጋ፤በወለጋና በተለያዩ አካባቢዎች ወያኔ በጅምላ ለፈፀመው ኢ-ሰብአዊ ግድያና የሙብት ረገጣ ፒቲሽን እናስፈርም አላሉም።

ዛሬ ያለምንም እፍረት ለገዛ ሕዝቡ ደህንነትና ህልውና ጠንቅ የሆነውን ግለሰብ ደህንነትና ሕልውና ለመጠበቅ ሲሉ በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት እየተጣራ ያለውን ምርመራ ለማድናቀፍ ፒቲሽን ፈርሙ በሚል በብርሃኑ ነጋና ነአምን ዘለቀ እያከናወኑት የሚገኘው ዘመቻ የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝብ ፍጽም ጠላትነት ነው።

እነዚህ ፀረ-ኢትዮጵያ የሆኑ ግለሰቦች ፋሽስቱንና ገንጣዩን ኢሳይያስ አፈወርቂን እያወደሱና እየደገፉ ለአገር ሉዓላዊነት፤ ለዲሞክራሲና ለነፃነት ቆመናል የሚሉት አባዜ ከተረት ተረትነት አያልፍም። በመሆኑም እነዚህ የእናት ጡት ነካሾች በሚመሩት ድርጅትና የዜና ማሰራጫ ተቋም ውስጥ በሀገር ፍቅር ስሜትና በነፃነት ስም ተሰልፋችሁ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ሁሉ የእነዚህን ከሃዲዎች ሴራ ተገንዝባችሁ ልታወግዟቸው ይገባል። ከነዚህ ግለሰቦች ጋር ተባባሪ ሆኖ መገኘት በኤርትራ ምድር ለሀገር ነፃነትና ሉዓላዊነት ሲባል የፈሰሰውን የወንድሞቻችን ደም ረግጦ ከማለፍና ኢትዮጵያን ከመካድ ተነጥሎ ሊታይ አይችልም። ስለዚህ እነዚህ ከሃዲ ግለሰቦች በሚተጠሩት ማንኛውም ሕዝባዊ ስብሰባ ለሰባአዊነትና ለሰው ልጅ ህልውና እንቆማለን የምትሉ ሁሉ ተሳታፊ እንዳትሆኑ በኤርትራ ውስጥ በፈሰሰውና እየፈሰሰ ባለው ደም ስም እንጠይቃለን።

ጎችዬ እንግዳ  
ክሊቭላንድ አሃዮ  
ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!!